


ቁጽር OFAF-0441/23
ቀን 01/03/2012



ለዶ/ር ግርማ አመንቲ

የደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ የሥራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ
አዲስ አበባ

ጉዳዩ ፣ የደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት
ውጤትና አስተያየትን ይመለከታል፤

ከላይ በርዕሱ የተጠቀሰው አዲት ውጤትና አስተያየት የያዘ 7 ገጽ የአዲት ሪፖርት እና 23
ገጽ የአዲት ግኝቶችና የማሻሻያ ሀሳቦች ከዚህ ደብዳቤ ጋር አባሪ አድርገን የላክን መሆኑን
እንገልጻለን ።

ከሰላምታ ጋር

የአዲት ዘርፍ ም/ዋና አዲተር

ግልባጭ፣

ለደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ

(30 ገጽ የአዲት ሪፖርት እና

22 ገጽ የሂሳብ ሪፖርቶች)

ደብረ ታቦር፤

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

የደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ

የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት

የደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ የተመደበለትን የመደበኛና የካፒታል ሂሳብ በጀት ለታቀደለት ዓላማ ማዋሉን፣ እንዲሁም ሂሳቡ በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት መያዙንና የመንግሥት ሀብትና ንብረት በሚገባ መጠበቁን ለማረጋገጥ የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ ሪፖርቶችን እና የሂሳብ ማስታወሻዎችን አዲት አድርገናል።



የሂሳብ ሪፖርቶችን የማዘጋጀት ኃላፊነት የዩኒቨርሲቲ ሥራ አመራር ሲሆን፣ የሂሳብ ሪፖርቶችን አዲት በማድረግ ሙያዊ የአዲት አስተያየት መስጠት ደግሞ የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት ኃላፊነት ነው።

አዲቱ የተከናወነው የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤትን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 982/2008 ለመ/ቤታችን በተሰጠው ሥልጣን ሲሆን፣ ዓለም አቀፍ የአዲት ደረጃዎችን (ISSAI) መሠረት በማድረግ ነው። እነዚህን የአዲት ደረጃዎች መከተል አዲቱን በሚገባ አቅደን በመሥራት በተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ አጥጋቢ የሆነ የአዲት አስተያየት ለመስጠት ያስችለናል። አዲታችን፡-

- በሂሳብ ሪፖርቶች ላይ የሰፈሩትን አሀዞችና መግለጫዎችን የሚደግፉ ማስረጃዎችን በናሙና አዲት ማከናወንን፤
- የሥራ አመራሩ የሂሳብ ሪፖርቶችን ሲያዘጋጅ ያደረገውን ጉልህ ግምቶች እና ውሳኔዎችን መመዘንን፤
- የሂሳብ አያያዝ ፖሊሲዎች ከዓመት ዓመት ሳይቀያየሩ በሥራ ላይ መዋላቸውን እና በበቂ ሁኔታ መገለጻቸውን ማመዛዘንን ያጠቃልላል።

እነዚህም በተጨማሪ የተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ተገቢ የሆኑ አዋጆች፣ ደንቦችና በተከታታይ የወጡ መመሪያዎችን በመከተል የተዘጋጁ መሆኑን በናሙና አዲት ማከናወንን ይጨምራል።

የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ ከሆኑ ስህተቶች የፀዱ ለመሆኑ በቂ ማስረጃና አጥጋቢ ማረጋገጫ የሚሰጥ መረጃና ማብራሪያ ሊያስገኝ በሚችል መልኩ አዲቱን አቅደን አከናውነናል።



1423

11,796,042.00 የተፈፀመ በመሆኑ በግዥ አፈፃፀም ረገድ የመንግሥት ገንዘብ ሊያስገኝ የሚችለውን ጥቅም እንዲያጣ አድርጎታል።

3. ዩኒቨርሲቲው በመዋቅር የተፈቀደለት መደብ ብዛት 400 መሆኑ እየታወቀ ብዛቱን 565 መደብ በማድረግ 165 መደብ በመጨመር በሲቪል ስርቨስ ኮሚሽን ሳይፀድቅ የጥበቃና የፅዳት የስራ መደቦች ላይ ከውጭ አገልግሎት አቅራቢዎች (በአውትሶርስ) በመደረጉ ምክንያት ወጪው በብር 2,916,216 ክፍ እንዲል ተደርጓል።


4. ዩኒቨርሲቲው የተፈቀደበት ደብዳቤ ወይም መመሪያ ሳይኖር እና የአስተዳደራዊ ኃላፊነት ሳይኖራቸው በጤና ሳይንስ ኮሌጆች በተለያዩ የትምህርት ክፍል ውስጥ ለሚያስተምሩ መምህራን የኃላፊነት አበል (አኑዋላይዜሽንና አልቫናይዜሽን) ክፍያ በ2011 በጀት ዓመት ለ190 መምህራን በድምሩ ብር 2,904,876.00 ያለግባብ በመፈጸሙ የወጪውን ሂሳብ በተጠቀሰው መጠን ክፍ እንዲል አድርጎታል።

5. የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግስት አንቀጽ 100 ንዑስ አንቀጽ 3 ለትርፍ የቆመ ድርጅት ካልሆነ በስተቀር ክልሎች በፌዴራሉ መንግስት ንብረት ላይ፣ የፌዴራሉ መንግስትም በክልሎች ንብረት ላይ ግብር ወይም ቀረጥ የማስከፈል ስልጣን አይኖራቸውም በማለት የተደነገገ እና ዩኒቨርሲቲው መንግስት የተማረ የሰው ኃይል ለማፍራትና ማህረሰብ አቀፍ ችግሮችን ለመፍታት የሚገለገልበትን መሬት በነፃ የተሰጠ መሆኑ እየታወቀ ለደብረ ታቦር ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ጽ/ቤት ያለአግባብ የይዞታ /የቦታ/ኪራይ በሚል በድምሩ ብር 2,278,850.00 ክፍያ በመፈፀሙ ህገ መንግሥቱ ካስቀመጠው በተቃራኒ መሆኑን፣

6. የገቢ ግብር አዋጅ አገልግሎት አቅራቢው የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር እና ንግድ ፈቃድ ካቀረበ ከሚከፈለው ላይ 2% ነገር ግን ማቅረብ ያልቻለ እንደሆነ ከጠቅላላ ክፍያው ላይ 30% (ሰላሳ በመቶ) ተቀናሽ መደረግ እንዳለበት ባዘዘው መሠረት ለተጋባዥ መምህራን ከተከፈለው በድምሩ ብር 3,291,334.00 ላይ 30% ብር 987,400.20 የገቢ ግብር መቀነስ ሲገባው፣ አዋጁ የሚጠይቀውን ማስረጃ ሳይቀርብ 2% ብር 65,826.68(0.02*3,291,334.00) ብቻ በመቀነሱ ለመንግሥት ገቢ መደረግ የነበረበት ብር 921,573.52 ሳይሰበሰብ ቀርቷል።

7. ከሚመለከተው አካል ፈቃድ ሳይገኝ እና ያለመመሪያ ውል በመፈራረም ለፊደስትራርና አልሙናይ ዳይሬክቶሬት ሠራተኞች የ2010 ዓ.ም ክረምት ተማሪዎችን የ2011 የበጋና የኤክስቴንሽን እንዲሁም በዝውውር የመጡ ተማሪዎችን ባዮግራፊና ውጤት ሲስተም

1422



- በ4254(ለሥራ ተቋራጮች ቅድሚያ ክፍያ) ከ5 ዓመት እስከ 10 ዓመት የሆነው ብር 4,450,208.45 እና ከዓመት በታች ብር 14,023.55 በድምሩ ብር 4,464,232.00፤

በጠቅላላው ብር 21,840,163.12 በወቅቱ ሳይወራረድ በመገኘቱ የመንግሥት ገንዘብ ሳይሰበሰብ ይችላል።

የተከፋይ ሂሳብ፤

13.በተከፋይ ሂሳ ሪፖርትተከተረገው ውስጥ፡-

- በ5028(በመንግሥት መ/ቤት መካከል ሌሎች ተከፋዮች) ከ5 ዓመት እስከ 10 ዓመት የቆየ ብር 5,810,900.95፤
- በ5061(ግንባታቸው ባለመጠናቀቁ እና ተቋራጮቹ ባለመቅረባቸው ያልተከፈለ የመያዣ ሂሳብ) ከ5 ዓመት እስከ 10 ዓመት የሆነው ብር 21,914,093.28፤ በጠቅላላው ብር 27,724,994.23 በወቅቱ እልባት ሳያገኝ በመቆየቱ የመንግሥት ዕዳ ክፍ እንዲል ሊያደርግ ይችላል።


ከላይ ከተራ ቁጥር 1 አስከ 13 በተገለጹት ጉልህና መሠረታዊ ልዩነቶች የተነሳ በእኛ አስተያየት የዩኒቨርስቲውን የሂሳብ መግለጫዎች ሰኔ 30 ቀን 2011 ዓ.ም የተመለከተውን የፋይናንስ አቋም እና የበጀት ዓመቱን የሥራ እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ መንግሥት የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ እንዲሁም የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት በአጥጋቢ ሁኔታ አያሳዩም።

ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች፤


ምንም እንኳን በሰጠው አስተያየት ላይ ለውጥ ባያስከትሉም ቀጥሎ የተመለከቱት ጉዳዮች ትኩረት ሊደረግባቸው፤ እርምጃ ሊወሰድባቸው እና ለወደፊቱም ጥንቃቄ ሊደረግባቸው ይገባል።

- ዩኒቨርስቲው የተፈቀደ መመሪያ ሳይኖር ለኃላፊዎችና ለሌሎች ባለሙያዎች የተንቀሳቃሽ ስልክ(ሞባይል) በጥቅሉ በመስመር ስልክ የአከፋፈል ስርአት መሰረት አገልግሎቱን እንዲያገኙ በማድረግ እና የመስመር ስልኮች የአጠቃቀም መመሪያ ተመን ሳያወጣ ክፍያ የፈፀመ መሆኑ፤
- በ2011 በበጀት ዓመት መጨረሻ ከሚታይ ተሰብሳቢ ሂሳብ ውስጥ በሂሳብ መደብ 4210 ከ5 ዓመት እስከ 10 ዓመት የሆነው ብር 2,632,026.91፤ በሂሳብ መደብ 4251 ከ5 ዓመት እስከ 10 ዓመት የቆየው ብር 16,141,877.53 እና በሂሳብ መደብ 4254 ከ1

1421



- የተለያዩ ንብረቶች ዋጋቸው በዶላር 1,136 በብር 2,770,832.75 የሚያወጡ ንብረቶች በወቅቱ ሳይወገዱ መገኘታቸውን፤
ተረጋግጧል።



የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት

